



CALGARY
POLICE
SERVICE

ትኩረትን የሚከፋፍሉ ስርቆቶች የሚፈጸሙት በተለያዩ መንገዶች ቢሆንም አብዛኛውን ጊዜ እነዚህ ስርቆቶች የሚከሰቱት በመኪና ማቆሚያ ቦታዎች ወይም በአደገባይ በሚጠገበቁበት ጊዜ ነው። ወንጀለኞች ብዙውን ጊዜ የተወሳሰቡ ታሪኮችን ይዘው ወደ ሰላገው ቀርበው ወርቅ ወይም ጌጣጌጥ በመክፈል ገንዘብ እንዲበደርላቸው፣ ገንዘብ ለመበደር የሐሰት ጌጣጌጦችን ይጠቀማሉ፣ በቅርበት እያሉ የሐሰት ጌጣጌጦችን እንደ ስጦታ አድርገው ያቀርባሉ፤ ከዚያም ጉዳት የደረሰበት ሰው የሚለብሰውን እውነተኛ ጌጣጌጥ ይሰርቃሉ። ሌሎች ተመሳሳይ ዘዴዎችም አሉ።

የግል ስርቆትን ለመከላከል :-

1

ንቁ ይሁኑ :- አካባቢዎን ይወቁ፣ በተለይም እንደ ገበያ፣ የህዝብ ማመላለሻ ፣ የቱሪስት መስህቦች ወይም የተጨናነቁ አካባቢዎች ።



ንብረቶቻችሁን ጠብቁ :- ዚፕ ያላቸው ፀረ-ስርቆት ቦርሳዎች ይጠቀሙ፣ ከጀርባዎ ይልቅ ከፊትዎ አድርጎ መያዝ ። ውድ ዕቃዎችን በጀርባ ኪስ ውስጥ ከመተው መቆጠብ።

2

3

አንጸባራቂ ከመሆን ተቆጠቡ:- እንደ ጌጣጌጦች፣ ሰዓቶች ወይም የኤሌክትሮኒክ መሣሪያዎች ያሉ ውድ ዕቃዎችን በግልጽ አታሳዩ።



ከማያውቋቸው ሰዎች ተጠንቀቁ :- የማታውቋቸው ሰዎች እርዳታ ሲሰጡ፣ እርዳታ ሲጠይቁ ወይም ትእይንት ሲፈጥሩ ይጠንቀቁ - እነሱ ትኩረትዎን ወደ ሌላ አቅጣጫ ለመቀየር እየሞከሩ ሊሆን ይችላል።

4

5

ውድ ዕቃዎችዎን ይከፋፍሉ :- ሁሉንም ውድ እቃዎችዎን በአንድ ቦታ አይያዙ። የተወሰነ ገንዘብ እና ካርዶችን በተለየ ኪስ ወይም ቦርሳ ውስጥ ያስቀምጡ።



አጠራጣሪ እንቅስቃሴዎችን አለመተማመን :- አንድ ሰው ከእናንተ ጋር ቢጋጭ፣ አንድ ነገር ቢያፈሰሳችሁ ወይም ትኩረታችን የሚከፋፍል ነገር ቢፈጥር ወዲያውኑ ንብረታችን ፈትሹ።

6

7

ደህንነቱ የተጠበቀ ቴክኖሎጂ :- እንደ ስልክ ወይም ላፕቶፕ ያሉ የኤሌክትሮኒክ መሣሪያዎችን በአደባባይ በምትጠቀሙበት ጊዜ በጥብቅ መያዝና ሌሎች ሊያገኛቸው በሚችላቸው ጠረጴዛዎች ላይ ከማስቀመጥ ተቆጠቡ።



ቦርሳዎችዎ እንዲዘጉ ያድርጉ :- ሻንጣዎችዎና ኪሶቻችሁ በደንብ እንደተዘጉ አዘውትራችሁ መርምሩ፤ በተለይ ደግሞ ከሰው ጋር ከተጋጩ።

8

9

ውስጣዊ ስሜታችሁን እመኑ :- አንድ ሁኔታ ወይም ሰው መጥፎ ስሜት ቢፈጥርባችሁ ለደህንነታችሁ ቅድሚያ ስጡና ራቁ።



መረጃዎችን ያግኙ :- በሚጓዙበት ጊዜ የአካባቢውን የደህንነት ምክሮች በደንብ ይወቁ ፣ ምክንያቱም የስርቆት ዘዴዎች በየክልሉ ሊለያዩ ይችላሉ ።

10

የተሰረቀ ንብረት በአንላይን፣ በየትኛውም የክልል ቢሮ ወይም በአስቸኳይ ጊዜ መስመር ላይ በመደወል ሪፖርት ማድረግ ይቻላል።